

**ለግል መገልገያ እንዲውሉ ወደ አገር  
የሚገቡ ወይም ከአገር የሚወጡ  
ዕቃዎችን ለመወሰን የወጣ መመሪያ  
ቁጥር 923/2014**

የገንዘብ ሚኒስቴር

ነሐሴ 2014

**ለግል መገልገያ የሚውሉ ዕቃዎች ወደ አገር የሚገቡበትን ሁኔታ ለመወሰን የወጣ**

**መመሪያ ቁጥር 923/2014**

የግል መገልገያ ዕቃዎች ወደአገር የሚገቡበትን ሁኔታ የሚወስነው በሥራ ላይ ያለው መመሪያ ለሕገ ወጥ ንግድ በር የከፈተ እና አገልግሎት አሰጣጡ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ያሳደረ በመሆኑ ዓለምአቀፍ አሠራሮችን በተከተለ አኳኋን መመሪያውን አሻሽሎ ማውጣት በማስፈለጉ፤

በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859/2006 (በአዋጅ ቁጥር 1160/2011 እንደተሻሻለው) አንቀፅ 33(2) የግል መገልገያ ዕቃዎች ከቀረጥ እና ታክስ ነፃ ሆነው ወደ አገር የሚገቡበት እና ከአገር የሚወጡበትን ሁኔታ እንዲወስን ለገንዘብ ሚኒስቴር ሥልጣን የተሰጠው በመሆኑ፤

የገንዘብ ሚኒስቴር የሚከተለውን መመሪያ አውጥቷል፡፡

**ጠቅላላ ድንጋጌ**

**ክፍል አንድ**

**1. አጭር ርዕስ**

ይህ መመሪያ “ለግል መገልገያ እንዲውሉ ወደ አገር የሚገቡ ወይም ከአገር የሚወጡ ዕቃዎችን ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 923/2014” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

**2. ትርጉም**

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡-

1) “ለንግድ የማይውል ዕቃ” ማለት ጠቅላላ ብዛቱ በዚህ መመሪያ ከተወሰነው መጠን ያልበለጠ፤ ለባለሙያነቱ ወይም ለቤተሰቡ የግል መገልገያ ወይም ፍጆታ የሚውል ባለሙያነቱ ይዞት ወይም ከባለሙያነቱ ተለይቶ የሚመጣ ዕቃ ነው፡፡

2) “የግል መገልገያ ዕቃ” ማለት ጠቅላላ ብዛቱ በዚህ መመሪያ ከተወሰነው መጠን የማይበልጥ፤ ለባለቤቱ ወይም ለቤተሰቡ የግል መገልገያ ወይም ፍጆታ እንዲውል በዚህ መመሪያ የተፈቀደለት ባለሙያነት ይዞት ወይም ከባለሙያነቱ ተለይቶ ወደአገር የሚገባ ወይም ከአገር የሚወጣ ዕቃ ነው፡፡

- 3) “የስጦታ ዕቃ” ማለት ማንኛውም በውጭ አገር ያለ ሰው ወይም ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኝ ቤተሰብ፣ ዘመድ፣ ጓደኛ ወይም ድርጅት የሚልከው የግል መገልገያ ዕቃ ነው።
- 4) “መንገደኛ” ማለት ማንኛውም በየብስ ወይም በዓለምአቀፍ የአየር ማረፊያዎች በኩል ወደ ኢትዮጵያ የሚገባ ወይም ከኢትዮጵያ የሚወጣ ሰው ሲሆን በማንጓጓዣው ላይ መደበኛ ሥራቸውን እየሰሩ ያሉ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ድርጅት ሠራተኞችን እና ተመላላሽ ነጋዴዎችን አይጨምርም።
- 5) “ተመላሽ ኢትዮጵያዊ ወይም ትውልደ ኢትዮጵያዊ” ማለት ከኢትዮጵያ ወጥቶ ከአንድ አመት ላላነሰ ጊዜ በውጭ አገር የሥራና የመኖሪያ ፍቃድ አግኝቶ ሲኖር የነበረ ወይም በስደት ውጭ አገር የቆየ ሆኖ ጓዙን ጠቅልሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመኖር የሚመለስ ኢትዮጵያዊ ወይም ትውልደ ኢትዮጵያዊ ነው።
- 6) “የውጭ አገር ባለሙያ” ማለት በተለያዩ መንግሥታዊ መ/ቤቶች፣ መንግሥታዊ የልማት ድርጅቶች፣ መንግሥታዊ ያልሆኑ ዓለምአቀፍ፣ አህጉርአቀፍ ወይም አገር አቀፍ ድርጅቶች፣ ሕጋዊ ማህበራት፣ የግል ድርጅቶች፣ የመንግሥትና የግል የጋራ ድርጅቶች ውስጥ በሙያው ለማገልገል በሕጋዊ መንገድ ተቀጥሮ ወይም በሌላ ሕጋዊ ስምምነት ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ወይም የውጭ አገር ዜጋ ነው።
- 7) “ወጥ የሆነ የታሪፍ መጣኔ” ማለት በጉምሩክ ታሪፍ ደንብ ምዕራፍ 98 አወቃቀር ውስጥ ለተቀመጠው የዕቃ አይነት መግለጫ የተሰጠው ልዩ የታሪፍ መጣኔ ነው።
- 8) “ከስደት ተመላሽ” ማለት በተለያዩ ምክንያቶች ከኢትዮጵያ ወጥቶ በስደት የኖረና በመንግሥት ስምምነት ወይም ከነበረበት አገር ተገዶ ወደ ኢትዮጵያ የሚመለስ ኢትዮጵያዊ ነው።
- 9) “ኮሚሽን” ማለት የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ነው።
- 10) “ሚኒስቴር” ማለት የገንዘብ ሚኒስቴር ነው።
- 11) “አዋጅ” ማለት የጉምሩክ አዋጅ ነው።
- 12) በዚህ መመሪያ ጥቅም ላይ የዋሉ ሌሎች ቃላትና ሀረጎች በአዋጁ የተሰጣቸውን ትርጓሜ ይይዛሉ።

**ክፍል ሁለት**

**ተፈላጊ ማስረጃዎች እና ለግል መገልገያ የሚፈቀዱ ዕቃዎች**

**3. ማስረጃዎች**

ማንኛውም መንገደኛ፣ ተመላሽ ኢትዮጵያዊ ወይም ትውልደ ኢትዮጵያዊ ፣ የውጭ አገር ባለሙያ እና የስጦታ ዕቃ ከውጭ አገር የተላከለት ሰው በዚህ መመሪያ የተመለከተው መብት ተጠቃሚ መሆን የሚችለው የሚከተሉትን ማስረጃዎች ሲያቀርብ ይሆናል፤

**1/ መንገደኛ፣**

- ሀ) ፓስፖርት ወይም መንገደኛ መሆኑን የሚያሳይ ሌላ የጉዞ ሰነድ፤
- ለ) በዚህ መመሪያ ከቀረጥና ታክስ ነፃ ሆኖ ወደ አገር እንዲገባ ከተፈቀደው ውጭ ለሆኑ ዕቃዎች ዝርዝር መግለጫና የዋጋ ሰነድ፤

**2/ ተመላሽ ኢትዮጵያዊ ወይም ትውልደ ኢትዮጵያዊ**

- ሀ) ፓስፖርት ወይም ሌላ የጉዞ ሰነድ፤
- ለ) አንድ ዓመትና ከዚያ በላይ ውጭ አገር የኖረ መሆኑን የሚያሳይ ከአገር ሲወጣ እና ወደአገር ሲመለስ አግባብ ባለው የመንግሥት አካል በፓስፖርቱ ላይ የሰፈረ ማረጋገጫ ወይም በሚኖርበት አገር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኢምባሲ ወይም ቆንሶላ ጽ/ቤት የተሰጠና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ ማስረጃ፤
- ሐ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2(ለ) የተገለጸው እንደተጠበቀ ሆኖ በተገለጸው ቆይታ ወቅት መካከል ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ከዘጠና ቀናትና በላይ አገር ውስጥ ያልቆየ/ች ስለመሆኑ የሚቀርብ ማስረጃ፤
- መ) የዕቃዎች ዝርዝርና ዋጋ መግለጫ፤
- ሠ) ዕቃው አንድ ዓመትና ከዚያ በላይ ያገለገለ ስለመሆኑ በባለሙሉ የቀረበ ማረጋገጫ፤
- ረ) ከስደት ተመላሾች ከስደት ተመላሽ ስለመሆናቸው የሚያረጋግጥ ከሚመለከተው የመንግሥት አካል የቀረበ ማስረጃ፤

**3/ የውጭ አገር ባለሙያ**

አግባብ ካለው የመንግሥት፣ የግል ወይም መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት ወይም አለምአቀፍ ተቋም ጋር ያደረገውን በመስሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ የተረጋገጠ ውል፤

**4/ የሰጠታ ዕቃ ከወጭ አገር የተላከለት ሰው**

ማንኛውም የኢትዮጵያ ነዋሪ የሆነ ሰው ከወጭ አገር በሰጠታ የመጣለትን የዕቃ ዝርዝር መግለጫ፣ የተላከውን ዕቃ ዋጋ ሰነድ፣ የመኖሪያ መታወቂያ እና የላከለትን ሰው ማንነት የሚገልጽ ማስረጃ፤

**4. ለግል መገልገያ ከቀረጥ እና ታክስ ነፃ ሆነው የሚገቡ ዕቃዎች**

1/ ማንኛውም መንገደኛ የሚከተሉትን ዕቃዎች ቀረጥና ታክስ ሳይከፍል ለግል መገልገያነት ወደ አገር ውስጥ ማስገባት ይችላል፤

ተ.ቁ.	የዕቃ ዝርዝር	መለኪያ	የሚፈቀደው መጠን
1	ሲጋራ	ግራም	200
2	ሲጋር	በቁጥር	20
3	ብትን ትንባሆ	ግራም	250
4	የአልኮል መጠጥ	ሊትር	2
5	ለስላሳ ሽቶ	ሚሊ ሊትር	500
6	ሽቶ	ሚሊ ሊትር	500
7	ሞባይል	በቁጥር	2
8	ላፕቶፕ	በቁጥር	1
9	የፎቶ ግራፍ ካሜራ	በቁጥር	1
10	ዊልቸር	በቁጥር	1
11	የእጅ ሳዓት	በቁጥር	1
12	የጸም ወይም የጸጉር መላጫ	በቁጥር	1
13	የጸጉር ማድረቂያ	በቁጥር	1
14	የጸጉር መተኪሻ	በቁጥር	1
15.	መንገደኛው የሚጠቀምባቸው መድሃኒቶች እና የህክምና መገልገያዎች	በቁጥር	ለአንድ ሰው በሚያስፈልግ መጠን
16.	በጉዞ ወቅት ጥቅም ላይ የሚውሉ እና ለቤተሰብ የሚያገለግሉ፣ ልብሶች፣ ጫማዎች እና የጽዳት እቃዎች	በቁጥር	ለአንድ ቤተሰብ ከሚያስፈልገው ያልበለጠ

2/ ማንኛውም ተመላሽ ኢትዮጵያዊ ወይም ትውልደ ኢትዮጵያዊ

ሀ) ተሽከርካሪን ሳይጨምር ቢያንስ ለአስራ ሁለት ወራት ሲገለገልባቸው የነበሩትን የግል መገልገያ ዕቃዎች ከቀረጥ እና ታክስ ነፃ ሆኖ ወደ አገር ውስጥ ማስገባት ይችላል።

ለ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2(ሀ) የተገለጸው እንደተጠበቀ ሆኖ ባለመብቱ የሚያስመጣው የግል መገልገያ ኤሌክትሮኒክስ የሆነ እንደሆነ ከቀረጥ እና ታክስ ነፃ ሆኖ ወደ አገር ማስገባት የሚችለው ከእያንዳንዱ የኤሌክትሮንስ ዓይነት አንድ ብቻ ነው።

3/ ማንኛውም የግል መገልገያ ዕቃ በስጦታ የተለከለት ሰው፣

ሀ) የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር የሌለው ከሆነ ዕቃው ወደ አገር በሚገባበት ወቅት ሊከፈል ከሚገባው የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ በተጨማሪ የጉምሩክ ቀረጥ ማስከፈያ ዋጋ ላይ የሚሰላ 30 በመቶ የገቢ ግብር ይከፍላል።

ለ) በስጦታ የሚላከለት ዕቃ ዋጋ የጉምሩክ ቀረጥ ማስከፈያ መሰረት ከሆነው እስከ ማስጫኛ ወደብ ድረስ ካለው ዋጋ ( ኤፍ.ኦ.ቢ) ከ1000 የአሜሪካን ዶላር ሊበልጥ አይችልም።

ሐ) በአንድ አመት ውስጥ ከሁለት ጊዜ በላይ ስጦታ ሊቀበል አይችልም።

4/ ለንግድ ዓላማ የማይውሉ ወደ ውጭ የሚላኩ ለግል ፍጆታ የሚውሉ የአገር ውስጥ ምርቶች የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ይስተናገዳሉ።

**ክፍል ሶስት**

**የግል መገልገያ ዕቃ የታሪፍ መጣኔ እና የዋጋ አተመመን**

**5. ወጥ የሆነ የታሪፍ መጣኔ እና የዋጋ አተመመን**

1/ በዚህ መመሪያ ከተፈቀደው በላይ ከመንገደኛ ጋር የሚመጡ ለንግድ የማይውሉ የግል መገልገያ ዕቃዎች ቀረጥና ታክስ የሚከፈልባቸው ሲሆን፣ ወጥ በሆነ የታሪፍ መጣኔ ቀረጥና ታክስ ተከፍሎባቸው ይስተናገዳሉ።

- 2/ ለንግድ የማይውሉ ወደ አገር የሚገቡ የግል መገልገያ ዕቃዎች የቀረጥ መጣኔ በጉምሩክ ታሪፍ ምዕራፍ 98 መሠረት ይወሰናል።
- 3/ ኮሚሽኑ ከአጠቃላይ የዋጋ አተማመን መርህ ጋር በማጣጣም ለንግድ የማይውሉ የግል መገልገያ ዕቃዎች የቀረጥ ማስከፊያ መነሻ ዋጋ ያዘጋጃል።

**6. ወጥ በሆነ የታሪፍ መጣኔ የማይስተናገዱ ዕቃዎች**

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ዕቃዎች ወጥ በሆነ የታሪፍ መጣኔ ሊስተናገዱ አይችሉም፤

- 1/ ባለመብቱ ለራሱ እና ለቤተሰቡ ጥቅም ላይ ሊያውለው ከሚችለው መጠን በላይ በተደጋጋሚ የሚያስመጣቸው በስጋት ሥራ አመራር ክትትል የተያዙ ዕቃዎች፤
- 2/ ለንግድ ሊውሉ የሚችሉ ዕቃዎች፤

**7. የስጋት ሥራ አመራር**

- 1/ ኮሚሽኑ ወደ አገር ለሚገቡ ሰዎችና ዕቃዎች የሚሰጠውን ቀልጣፋ አገልግሎት እና በሂደቱ ላይ የሚደረገውን ቁጥጥር ለማመጣጠን የሚያስችል ዓለምአቀፍ አሠራርን የተከተለ ዘመናዊ የስጋት ሥራ አመራርን ተግባራዊ ያደርጋል።
- 2/ ለዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 አፈፃፀም ሲባል ሁሉም የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች የመንገደኞችን ዝርዝር የሚገልፅ መረጃ አውሮፕላን ከማረፊያ በፊት ለኮሚሽኑ መስጠት ይኖርባቸዋል።
- 3/ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለሥልጣን በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 መሠረት ለጉምሩክ ቁጥጥርና የስጋት ሥራ አመራር የሚያስፈልጉ መንገደኛን የሚመለከቱ መረጃዎችን በማይሰጡ አንጓገሮች ላይ ከጉምሩክ ኮሚሽን በሚደርሰው መረጃ መሠረት እርምጃ ይወስዳል።

**ክፍል አራት**  
**ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች**

**8. ገደብ**

- 1/ ማንኛውም ለንግድ ዓላማ የማይውል የግል መገልገያ ዕቃ ወደአገር የሚያስገባ ተመላሽ ኢትዮጵያዊ ወይም ትውልደ ኢትዮጵያዊ ወይም የውጭ አገር ሰራተኛ የሚያስገባቸውን ዕቃዎች በሙሉ በአንድ ሰነድ አጠቃሎ ወደ ኢትዮጵያ በገባ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ወደአገር ማስገባት አለበት፡፡
- 2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተመለከተው ባለሙያነት የግል መገልገያ ዕቃዎችን በአየር መንገድ እና በየብስ አንድ ጊዜ የሚያስገባ ሆኖ ከሁለቱ የማስጫኛ ዘዴዎች በአንዱ ብቻ መጠቀም ከፈለገ በየብስ ወይም በአየር መንገድ ሁለት ጊዜ ብቻ ማስገባት አለበት፡፡ ሆኖም በዚህ መመሪያ በተፈቀደው መብት ተጠቃሚ ሊሆን የሚችለው ለአንድ ጊዜ ብቻ ነው፡፡

**9. ክልከላ**

ማንኛውም መንገደኛ በዚህ መመሪያ ከተፈቀደው ውጪ የንግድ ዕቃዎችን ወደ አገር ማስገባት አይችልም፡፡

**10. የተሻረ መመሪያ ወይም አሠራር**

- 1/ የግል መገልገያ ዕቃዎች መመሪያ ቁጥር 51/2010 ከነማሻሻያው በዚህ መመሪያ ተሽሯል፡፡
- 2/ ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም መመሪያ፣ አሠራርና ልማድ በዚህ መመሪያ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡
- 3/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ቢኖርም ይህ መመሪያ በሌላ ሕግ መሠረት የተፈቀደን የግል መገልገያ ዕቃዎች የቀረጥና ታክስ ነፃ መብት አያስቀርም፡፡

**11. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ**

ይህ መመሪያ ከነሐሴ 23 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ነሐሴ 23 ቀን 2014ዓ.ም

አህመድ ሺዴ  
የገንዘብ ሚኒስትር